

# ለኢትዮጵያ መንግስትና ፓርላማ ፣ ግልጽ ደብዳቤ ( በደብሩ ነጋሽ)

ተማሪዎችን አማርኛን ከመማር ማገድ፣ ክትባትን ከመንሳት፣ ያነሰ ወንጀል አደለም

የኢትዮጵያ የትምርት ሚኒስቴር ፣ ለ28 አመታት በኢትዮጵያውያን፣ በተለይ በአሮሞው ወጣት ላይ ሆነ ተብሎ የተፈጸመ በደል ለመቀልበስ፣ አማርኛን እስከ 6ኛ ክፍል ድረስ እንዲማሩ በመርሃ-ግብር ፣ ቀርጾ ማውጣቱ፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። ካንድ ትውልድ ለበለጠ ግዜ፣ የኢትዮጵያውያንን ስብዐቱ መብት በመንፈግ፣ በሚሊዎኖች የሚቆጠሩን ዜጎች፣ በተለይ አሮሞውን፣ ሆነ ተብሎ አማርኛ እንዳይማሩ ማድረግ፣ ከገዳይ የህጻናት በሽታ ተከላካይ ክትባትን፣ ከመንፈግ ያነሰ ወንጀል አደለም። የዚህ ግፍ ሰለባ የሆኑ ወጣቶችና ወላጆች ሃዘን፣ መንግስትን እንቅልፍ በነሳው ነበር። ሰሞኑን አሮሞያ የሚባለው ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን መግለጫ፣ ከላይ የተጠቀሰውቅን የትምርት ሚኒስቴርን መርሃ ግብር የሚጥስ ነው። የትምርት ሚኒስቴሩ መርሃ ግብር፣ የተነደፈው ባለፉት 28 አመታት የወያኔና ግብረ-አበሩ አነግ ፣ አያሌ ሚሊዮን ወገኖቻችን፣ በብዛት አሮሚፋ ተናጋሪዎች ፣ አማርኛ እንዳይማሩ በማድረግ ፣ ዘመን ተሻጋሪ ለሆነ ድንቁርና እንደዳረጉ እሙን ነው። የሰውዬው አቅም፣ ወድያው ሊያስጠቀው በተገባ ነበር። ይህ የሆነበት ምክንያት የአነግ ሹማምንት ጥፋቱን ስላልተረዱት አደደለም። እምቢታቸው ፣ እስካሁን ላደረሱት ኪሳራ መጠየቅ ስላለም ነው። ካፈርኩ አይመልሰኝ ይመስላል።

ለዚህ እጅግ ግዙፍ ወንጀል ዋናው ተከላኛ ወያኔ ቢሆንም፣ አጋር የአነግ ሹማምንትም ሆኑ ፣ የአገሪቷ ፓርላማ አባላት ከተጠያቂነት አይድኑም። ወላጅ እንኳን ለልጅ ትምርት እንቅፋት ቢሆን፣ በወንጀል ተከሶ፣ ልጆቹን እስከመነጠቅ የሚያደርስ ቅጣት ይጣልብታል። አንድን ህጻን በወጉ መንከባከብ የወላጅ ግዴታ ቢሆንም፣ የልጁን ስብዐቱ መብት የመጣስ መብት ፣ ማንም የለው።

በኔዘርላንድስ ፣ የዛሬ 40 አመታት ግድም፣ የልምሽ ( ፖሊዎ ወይንም ሽባ የሚያደርግ ተላላፊ በሽታ) ወረርሽኝ ተነስቶ፣ ከ 100 በላይ ህጻናትን ለሽባነት መዳረጉ፣ አገር ያንቀጠቀጠ ጉዳይ ነበር። እጅግ በሰለጠነችና ፣ ተላላፊ በሽታን ከተቆጣጠሩ ቀደምት ሃገራት አንዷ የሆነችው ሆላንድ ይህ መከሰቱ ፣ ብርቱ የህዝብ ቁጣ ቀስቀሰ። በሽታው የተከሰተው፣ በአንድ ያገሪቷ አካባቢ የሚኖሩ ፣ እምነታቸው ክትባትን በማይፈቅድ ማህበረ-ሰብ አባላት ብቻ ነበር። በሽታው የተዛመተው፣ ክትባትን እምቢ ማለት፣ የወላጅ መብት ሊሆን ይገባል ባለ፣ ስሁቱ የጠቅላይ ግዛቱ አመራር ግድፈት ነበር። በዚህ የአያሌ ህጻናት ልጆች የዘለቄታ ሽባ መሆን ሳብያ፣ ባገሪቷ ብዙ ቁጭት ፈጥሮ ፣ ህግ አስቅይሯል። ባጭሩ፣ ይህ የአማርኛን ትምርት በማገድ እና ህጻናቱን በማደንቆር የወደፊት እድላቸውን ማጨለም፣ ከላይ ከተጠቀሰው ያደራጃቸው አገር አሳዛኝ ተሞክሮ የሚለይ አደለም። ፈረንጆቹ ወድያው ግድፈታቸውን ሲያርሙ፣ የ 28 አመት የቆየውን የኢትዮጵያውያን ወጣት ሰቆቃ እንዲቀጥል፣ መንግስት ከፈቀደ ፣ ያገሪቱ አመራርና የመማክርቱ አባላት በውንጀል ሊከሰሱ ይገባል። የኢትዮጵያ የትምርት ሚኒስቴር በበኩሉ፣ 28 አመትን አመታት የጥፋት ጉዞ፣ በመቀልበስ፣ ህጻናት የተነፈጉትን አማርኛን የመማር መብት ማስከበር፣ ሊያስመሰግነው ይገባል።

ዛሬ፣ ሽቆ እምብርት ላይ ተወልደው፣ አማርኛ የማይናገሩ ወጣቶች አሳዛኝ እጣ ፈንታ፣ የማንንም ኢትዮጵያዊ ህሊና ይበጠብጣል። ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ የአሮሞ ልጆች፣ አማርኛ ባለመማራቸው፣ በአካባቢያቸው ተወስነዋል። ሚሊዎኖች የገጠማቸውን ፈተና አገር ያውቀዋል። እነኝህ ልጆች ወደው ሳይሆን አማርኛን ያልተማሩት፣ ሆነ ተብሎ መንግስት ስለነፈጋቸው ነው። በዚህም የሚጎዱት እነርሱና ዘመዶቻቸው ብቻ አይደሉም። የልጆቻችን ሙሉ አቅም በማጣቷ ፣ኢትዮጵያም ተጎጅ ናትና። ስለዚህ መንግስት፣ ለ28 አመታት ከፈጸመው ወንጀል፣ ከመቅጽበት ሊታቀብ ይገባል። ስዊዘርላንድ በዐለም እጅግ የተማሩ ሰዎች ያሉባትና ፣ ከፍተኛ የነፍስ ወከፍ ገቢ ያላቸው ዜጎች አገር ናት ። ሰፊ የቆዳ ስፋትም ሆነ፣ ማዕድናት፣ ወደብን፣ የመሰለ የተፈጥሮ ሃብት የላትም። ሃብቷ፣ የዜጎቿ ብቃት ነው። ማንኛውም ተማሪ፣ ያገሪቱን ዋና ቋንቋቸው ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ጣልያንኛ ከ እንግሊዝኛ ጋር ይማራል። ይህ አበረታቸው እንጂ አልጎዳቸውም። አማርኛን የመሰለ፣ ለሺህ ዘመናት ብዙሃኑን ኢትዮጵያውያንን በማገልገል ላይ ያለ፣ የዳበረ፣ የረቀቀን ቋንቋ፣ በርካታ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ህጻናትን ፣ ከመንፈግ የባሰ ትውልድን የሚገድል ወንጀል ምን አለ?